

የሰራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች መተግበሪያ ችክሊስት።

በ COVID-19 ምክንያት ስራ መስራት ካልቻሉ፣ ለሰራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

አንዳንዶቹ ሁኔታዎች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡

- ቀጣሪዎ በክልሉ የወጡ መመሪያዎችን ለማክበር ሲል የንግድ ስራውን በጊዜያዊነት ዘግቷል።
- የንግድ ስራ በመቀዛቀድ ወይም በፍላጎት እጥረት ምክንያት በጊዜያዊነት ከስራዎ ተነስተዋል ወይም የስራ ሰዓትዎ ተቀንሷል።

ለሰራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ መሆንዎ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ ስለሚችሉ ከ COVID-19 ጋር የተያያዙ ልዩ ሁኔታዎች በተመለከተ የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ esd.wa.gov/newsroom/covid-19።

ለሰራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች መሰረታዊ የብቁነት መስፈርቶች፡

- በመነሻነት ዓመትዎ ቢያንስ ለ680 ሰዓታት የሰሩ መሆን አለብዎ፣ ቢያንስ የተወሰነ ደመወዝዎችን በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ያገኙ መሆን አለብዎት።
- የመነሻ ዓመትዎ የሚሆነው የክፍያ ጥያቄዎን ካቀረቡበት ሳምንት የተጠናቀቁት የመጨረሻዎቹ አምስት የተጠናቀቁ የመቁጠሪያ ሩብ ዓመታት የመጀመሪያዎቹ አራት ሩብ ዓመታት ናቸው።

ለምሳሌ፡

- የክፍያ ጥያቄ ያቀረቡት ማርች 2020 ከሆነ፣ የመነሻ ዓመትዎ ከአክቶበር 1/2018 እስከ ሴፕቴምበር 30/2019 ያለው ጊዜ ነው።
- የክፍያ ጥያቄ ያቀረቡት ኤፕሪል፣ ሜይ ወይም ጁን 2020 ከሆነ፣ የመነሻ ዓመትዎ ከጃንዋሪ 1/2019 እስከ ዲሴምበር 31/2019 ያለው ጊዜ ነው።

የሰራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞችን የብቁነት መስፈርት በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ከዚህ ያግኙ፡ esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-requirements።

ብቁ ነኝ ብለው የሚያስቡ ከሆነ፣ ይህን ችክሊስት ይጠቀሙ፣ መረጃዎችን ሰብስበው ለማመልከት ይዘጋጁ።

ከማመልከትዎ በፊት፡

ማመልከቻውን ለመሙላት የሚያስፈልግዎትን መረጃ ያሰባስቡ፡

- ስምዎ፣ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎ፣ የትውልድ ዘመንዎ እና የሚገኙበት አድራሻዎ።
- ባለፉት 18 ወራት ውስጥ የነበረዎት የስራ ታሪክ በሙሉ፣ የሚከተሉትን ጨምሮ፡
 - የአሰሪ ስም (ሞች)
 - አድራሻ (ዎች)
 - የስልክ ቁጥር (ሮች)
 - ለአያንዳንዱ አሰሪ፣ የተቀጠሩበትና የለቀቁበት ቀን
- ለቀጥተኛ ተቀማጭ ለመመዘንገብ ከፈለጉ፣ የባንክ ሒሳብ ቁጥርዎና ራውቲንግ ቁጥርዎ።

ስራዎን በተለምዶ የሚያገኙት በዩኒየን አማካይነት ከሆነ፣ በመነሻ ዓመትዎ ውስጥ ከ16 በላይ አሰሪዎች ከነበሩዎት ወይም ባለፉት 18 ወራት ውስጥ በጦር ስራዎት ውስጥ ከነበሩ፣ ተጨማሪ መረጃ ማቅረብ ሊያስፈልግዎ ይችላል። ተጨማሪ መረጃ ከዚህ ያግኙ፡ esd.wa.gov/unemployment/have-this-information-ready።

የማመልከቻ ዘዴ፡

በአንላይን ወይም በስልክ ማመልከት ይችላሉ። ይሁን እንጂ፣ በአሁኑ ጊዜ የደዋዮች ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ በአንላይን ማመልከት ፍጥነት ይኖረዋል።

በላፕቶፕ ወይም ዴስክቶፕ ኮምፒዩተር ላይ አካውንት ፈጥሮ አንላይን ማመልከት ይቻላል፤ ስልክ ወይም ታብሌት መጠቀም ይችላሉ፤ ነገር ግን፣ ይህ አገልግሎት ለሞባይል ስልክ እንዲሰማማ ሆኖ ባለመቀሩ ለማሰስ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል።

እንደ አብዛኞቹ የዋሽንግተን ግዛት ኤጄንሲዎች ሁሉ፣ Employment Security Department ወደ ደንበኞች አካውንት ለመድረስ የሚጠቀመው በ SecureAccess Washington (SAW) ነው። ቀደም ሲል የ SAW አካውንት ከሌለዎ፣ አዲስ መክፈት አለብዎት። ካለዎት፣ ያንኑ ስምና የይለፍ ቃል ተጠቅመው ወደ eServices መድረስ ይችላሉ።

- ለመጀመር፣ ወደ secure.esd.wa.gov/home ይሂዱ።
 - ተጨማሪ እገዛ ለማግኘት፣ በድረ ገጻችን ደረጃ 2 ላይ የተለጠፈውን የ eService ተጠቃሚ መመሪያዎች ይጠቀሙ፡ esd.wa.gov/unemployment።

